



### ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለዬቅል

ግንቦት 10 ቀን 2013 ዓም(18-05-2021)

በሥልጣን ላይ ያለው ጎሰኛ ቡድን ከያቅጣጫው ያይንህ ላፈር ዘመቻ ተከፍቶበት ጭንቅና ምጥ ውስጥ ይገኛል። መሪውን አብይ አህመድን የሰላም አባት ብለው ሾመው ሸልመው፣ ለሥልጣን ያበቁት ሳይቀሩ የተቃውሞ ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። ከዚያም ባለፈ አገራችንን ለመበታተን ካሴሩት የውስጥና የውጭ ሃይሎች ጎን በመሰለፍ የዓለም አቀፉን ሕግ ጥሰው በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ በመግባት የከተት ዘመቻ አውጀዋል። ይህ የዲፕሎማሲና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ኢትዮጵያ አገራችን ላይ ለሚሰነዘር ወታደራዊ ጥቃት መንደርደሪያ ቅድመ ጦርነት አድማ መሆኑንን ድርጅታችን ያምናል።

ይህ የተቀናጀ የውጭ ሃይሎች አሰላለፍና የከተት አዋጅ ለሃያሰባትና ላለፉት ሦስት ዓመታት በጠቅላላው ለሰላሳ ዓመታት በሕዝቡ ጫንቃ ላይ ሰፍረው ሕዝቡን ቁም ስቃይን ሲያሳዩት የነበሩትን ጸረ ሕዝብና ጸረ አንድነት የሆኑና በሥልጣን ሽኩቻ የተራራቁትን የአንድ ድርጅት የኢሕአዴግ ቤተሰቦች፣ ህውሃትንና አህዴድ/አነግን አቀራርቦና አስታርቆ የግፍ፣ የዘረፋና የስቃይ ኑሮ እንዲቀጥል ከመሻት የመነጨ ተቃውሞ ነው። ይህ በአሜሪካ ግንባር ቀደምትነት፣ በአውሮፓ አጃቢነትና በግብጽና በሱዳን ተላላኪነት የሚፈጸመው ኢትዮጵያን የማጥቃት ዘመቻ፣ ለአገር አንድነት፣ ለዴሞክራሲና ለሰርዓተ-መንግሥት የሚካሄደውን የኢትዮጵያውያን አገር ወዳዶች ትግል አብሮ ለመጨፍለቅ የታሰበ ተንኮል መሆኑን እናምናለን። በዋናነት ዲላማ ያደረጉትም በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረውን በተለይም የአማራውን ማህበረሰብ ነው። ከራሱ መኖሪያ መሬቱ ይልቅ የሚለው ጫጫታም የዚያ አካል ነው። የአገሩን አንድነትና ሰላም ለማስከበር የተሰማራውንም ጦር ሃይል ወንጀል የፈጸመ የውጭ ሃይል አድርገው ስለውታል።

እኛም በሥልጣን ላይ ያለውን ፣ ለዚህ ችግር የዳረገንን ጎሰኛ ቡድንና ስርዓት አጥብቀን እንቃወማለን፤ ከሚመራበት አገር አፍራሽ፣ ሕዝብ አጫራሽ ከሆነው “ሕገ ጥፋት” (ህገመንግሥት ልንለው አንችልም) ጋር ተወግዶ አገራችን በአንድነትና በሰላም የምትቀጥልበትን የፖለቲካ ጎዳና እንድትከተል እንሻለን። የአሜሪካና ጭፍሮቹ፣ የህወሃት፣ የግብጽና የሱዳን ምኞትና ሰልፍ የእኛ ሰልፍና ምኞት እንዲሁም ፍላጎት አይደለም። ለዚያም ነው የጽሁፋችንን ርዕስ “ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለዬቅል” ያልነው።

እኛ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለሕዝቡ መብት ስንል እነሱ በተቃራኒው የቆሙ ናቸው። የሚፈልጉትን በተረኛው መንግሥት ካገኙ ለሕዝቡ ደንታ የላቸውም፤ እንደቀድሞው እጅና ጓንት ሆነው ይቀጥላሉ። መንግሥት ተብዬውም አሁን ዳር ዳር ቢልም በቀጣዩ መንበርከኩና ታማኝነቱን በተግባር መግለጹ አይቀርም።

በሥልጣን ላይ ያለው ቡድን ግን ከግራም ሆነ ከቀኝ፣ ከላይም ሆነ ከታች፣ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የሚሰነዘርበትን ተቃውሞ በአንድ ቅርጫት ላይ ጠቅጥቆ በእኩል ያወግዛል፤ ይፈርጃል። ለዴሞክራሲ መብት፣ ለአገር አንድነት የቆሙትን ሁሉ ጥላሽት እዩቀባ በቅርቡ ያሉትን እያሳደደ በእስር ቤቱ ያጉራል፤ በሚስጥርም ይገላል። በውጭ አገር ያሉትንም በተላላኪዎቹ በኩል ለማስፈራራት ይሞክራል። ለእሱ አገር ማለት ቤተመንግሥቱ ነው።

እነዚህ የዴሞክራሲ ቁንጮና የሰብአዊ መብት አስከባሪ ነን ባዮች ምዕራባውያን “ያዛኝ ቅቤ አንጓች” እንደሚባለው ለትግራይ ተወላጅ ያሰቡና የተጨነቁ በመምሰል የአዘ እምባ እዩረጩ ነው። ኢትዮጵያና ሕዝቧ ያለባትን ችግር ክደው ለጥቅማቸው ሲሉ በተባባሪነት ያገለገላቸው ህወሃት በሥልጣኑ ላይ ካልተመለሰ በማለት ያዙን ልቀቁን ይላሉ። ለእነሱ ዴሞክራሲና ሰብአዊ መብት ማለት በፈለጉበት አገር ያሻቸውን ሲያደርጉ፣ ሲዘርፉ አብሮ የሚዘርፍና የሚተባበራቸው ቡድን በሥልጣን ላይ እስከተቀመጠ ድረስ ነው። ከዚያ ሌላ አገር ወዳድ

ያገሩ ባለቤት ከሚሆን፣ ሕዝብ ሙብቱ ተከብሮ የባለጸጋ አገር ዜጋ ከሚሆን አገር ብትፈራርስ ይመርጣሉ። የነሱ ብልጽግና በሌላው አገር ክስረትና ድህነት ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ በሌሎች አገሮች ያዩነው ሃቅ ነው። ላለፉት ሰላሳ ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝብ በኢሕአዴግ/ብልጽግና አረመኔዎች እጅ ሲገደል፣ ደሙ ሲፈስ፣ ሲፈናቀል ድምጻቸውን አላሰሙም። የሕዝቡንም ጩኸትና አቤቱታ አላዳመጡም። አሁንም ቢሆን ከእውነት የራቀ የፈጠራ ትርክት እያራገቡ ይገኛሉ። ምን ጊዜም ቢሆን ሰልፋቸው ከአምባገነኖችና ከወራሪዎች ጋር እንጂ ከሕዝብ ጋር አይደለም። ሆኖም አያውቅም። ኢትዮጵያን በቀውጢ ቀን መካድ ልማዳቸው ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የነዚህን ጣምራ ጠላቶቻችንን ትርክት ማክሸፍና አገራችንን ለዚህ የተባበረ ጠላት ዘመቻ የዳረጋትን የጎሰኞች ስርዓት ለማሰገድ መታገል ግድ ይለናል።

“ከባድ የጎረቤት በሶ ይወጣል ደም ጎርሶ” እንደሚባለው እነሱ ለሚወረውሩት ፍርፋሪ፣ እርዳታና ድጋፍ እራሳችንንና አገራችንን መሸጥና አሳልፈን መስጠት አይኖርብንም። ውጤቱን እያዩነው ነው። የነሱ እርዳታ አገራችንን ፈቀቅ አላደረጋትም። የነሱ ብድር በዕዳ ውቅያኖስ እንድንዘፈቅ አደረገን እንጂ ሕዝቡን ከድህነት አሮንቃ አላወጣውም። የተጠቀሙት አቀባባይ ባለሥልጣኖችና አበዳሪዎቹ ብቻ ናቸው። ተዋርዶ ከመኖር በድህነት ተከብሮ መኖር ይሻላል። ሊኖረን የሚገባው ግንኙነት የዓለም አቀፍ ሕግና ደንብ በሚያስቀምጠው ግንኙነት ደረጃ እንጂ በጌታና በባሪያ መካከል የሚኖር ግንኙነትን አይደለም። እስከወዲያኛው እምቢ ልንለው ይገባል። ይህ የጎሰኞች ቡድን በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ የአገራችን አንድነት፣ ክብርና ደረጃዋም ሊጠበቅ አይችልም። የሕዝቡም ሙብት አይረጋገጥም። በአሜሪካ ፊትአውራሪነት የተሰለፉት ሃይሎች በተሳሳተ አመለካከት የአማራው ማህበረሰብ በሀወሃት/ኢህአዴግ ተነጥቆ የነበረውን ታሪካዊ መኖሪያ መሬቱን አስመልሶ ለመቋቋም ጥረት ሲያደርግ እንደ ወራሪ ቆጥረው ለድጋሚ መፈናቀል ነጋሪት እዩጎሽሙብት ነው። ከዚያም በዘለለ ትግራይ ክፍለሀገርን እንደ ነጻ አገር በሚያሳይ መልኩ የኢትዮጵያን አንድነት እየተፈታተኑት ነው።

ባለቤት ያቃለለውን አምሌ ባለዕዳ አይቀበለውም ነውና አገራችንን በጎሳ ተዋረድ ሸንሸኖ ለዚህ ውርደት የዳረጋትን በሥልጣኑ ላይ ያለ ቡድን አሰግደን የአገር አንድነትን፣ የሕዝቡን ትስስር፣ ታሪካንና ዳርድንበሯን የሚያስከብር አገር ወዳድ መንግሥት ለማምጣት በአንድነት መቆምና መታገል ይኖርብናል። ትግላችን ጣምራ ትግል ነው። አንደኛው በውጭ ሃይሎች የመጣ ጠላትን ለመቋቋም፣ ሌላው በአገር ውስጥ ያለ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አንድነት የጎሰኞች ስብስብ ለማሰገድ። ትግሉም ቀላል አይሆንም። ግን ህብረት ካለ የማይቻል የለም። እኛ የተረከብናትን ኢትዮጵያን ለልጅ ልጆቻችን ማውረስ የትውልዳችን ግዴታና አደራ ነው። ትልቅነት የመሣሪያ ጋጋታና የገንዘብ ብዛት ብቻ አይደለም፤ የሞራልና የጀግንነት ከዛም በላይ የእውነት ባለቤት መሆን ለድሉ ዋስትናና ጉልበት ነው። ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ሊወሯት የመጡትን ጠላቶቿን አሳፍራ የመለሰችው እውነትን ባነገቡ፣ በቆራጥና አገር ወዳድ ልጆቿ ትግል ነው። የቪትናም ሕዝብ የናፓል ስምብ ውርጅብኝን ተቋቋሞ ነው እየተፈራረቁ የመጡበትን የምዕራብ ቅኝ ገዢዎች በጎሳም ግዙፏን አሜሪካንን ድባቅ መትቶ የነጻነቱን የአገሩ ባለቤት የሆነው። እርግጥ ነው ወቅቱ የተለዩ ነው። ከወቅቱ ጋር የተገናዘበ የትግል አቅጣጫ መከተል ተገቢ ነው። ዱሮም ሆነ አሁን ጊዜ የማይሸረው ትልቁ መሣሪያ ግን አገር ወዳድነቱ ነው። ለፍትሃዊ ዓላማ መቆሙ ነው። ያንን ካነገብን ውጣ ውረዱ፣ ችግሩ ቢበዛም የማታ ማታ ድሉ የእኛ ይሆናል።

በሥልጣን ላይ ላለው ቡድን የመጨረሻ ዕድል ለመስጠት ሲባል፣ አሁንም ሁሉንም በኢትዮጵያዊነቱና በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምን፣ የጎሳ ፖለቲካን የሚቃወመውን ያካተተ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ፈቃደኛ እንዲሆንና እንዲተባበር እንጠይቃለን። ከዚህ የተለዩ አማራጭ መፍትሔ የለም። ሰላምና መረጋጋት ሳይኖር ምርጫ ማካሄድ አብደት ነው። በሕዝብ ጭፍጨፋ ወንጀል ያልተሳተፉ፣ ያልቀሰቀሱና ያልተጠረጠሩ በእስር ላይ የሚገኙት በነጻ እንዲለቀቁ የዓለም አቀፍ ኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ ጥያቄ ያቀርባል።

አገር ወዳዶችን ማሰርና ማሳደድ ይቁም! የዘር ማጥፋት ዘመቻው ይቁም!! ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ!!!

የተባበረን ጠላት በተባበረ ክንድ እንመልስ!!

ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የትብብር መድረክ